

### የኢማራት ማህበረሰብ በረመዲን

የረመዲን ወር በመልካምነቱ ታጅቦ ለመላው ሙስሊሞች ይመጣል። በጸጋዎቹ ይንበሻበሻሉ። ትሩፋቱም በመንፈሳዊ ህይወታቸው፣ በማህበራዊ ግንኙነቶቻቸውና በኢኮኖሚካቸውም ጎልቶ ይታያል። በዚህ መልኩ ጎልቶ ከወጣው ትሩፋቶቹ ለምሳሌ ያህል ብንጠቅስ፤ በወርሃ ረመዲን የኢማራት ማህበረሰብ የሚኖራቸው ለየት ያለ የአኗኗር ዘይቤ ነው።

ይህን በማስመልከትም የኢማራት አስተዳደር፣ ወርሃ ረመዲንን በመጠቀም የማህበረሰቡን የአስተሳሰብ ዘይቤ የሚያሳድጉ የሆኑ መናኸሪያዎችን በማዘጋጀት ቅድመ ጥንቃቄዎችን ይፈጽማል። የኢማራት መሪ ከዓለም ከተለያዩ ቦታዎች የኢስላም ሊቃውንቶችንና ቁርአን አንባቢዎችን በእንግዲነት ይጋብዛል። በአገሪቱ በሚገኙ የተለያዩ መሰረዶችም ትምህርታዊ መግለጫዎችን ያቀርባሉ። የተራዊህና የሌሊት ስግደቶችንም ያሰግዳሉ። እነዚህን የኢስላም ሊቃውንቶች ከተለያዩ አገራት በረመዲን ወር በእንግዲነት መጋባት፣ አሁን አዲስ የተጀመረ ሥራ አይደለም። ከጥልቅ ታሪክ ፈንጥቆ የወጣ የሆነ፣ ኢማራትን ከመሠረቱት ታላቅ ሰው፣ ከሼኽ ዛይድ ቢን ሱልጣን አል ናህያን የተወሰደ ታሪካዊ ትውፊት ነው።

ይህ በእንዲህ እንዳለ... የኢምሬት ግዛቶች አስተዳዳሪዎች በወርሃ ረመዲን ጎብኚዎችን ለማስተናገድ እልፍኞቻቸውን ክፍት ያደርጋሉ። በተጨማሪም ችግሮቻቸውን ለመረዳት፣ ጉዳዮቻቸውን ለማሟላትና ለአገሪቱ እድገት ጠቃሚና ገንቢ የሆኑ ሃሳቦችን ለመቀበልም በሮቻቸውን ይከፍታሉ። ይህም አስተዳደሩ ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን ጥልቅ ትስስር አጉልቶ ያሳያል። በተጓዳኝ መልኩ የኢምሬት አስተዳደሮች በወርሃ ረመዲን የሚቀርቡ መድረኮችም አሉት። ለምሳሌ ያህል... እጹብ ድንቅ የባህልና የእውቀት መድረክ ተብሎ የሚቆጠረው የሼኽ ሙሐመድ ቢን ዛይድን መድረክ መጥቀስ ይቻላል። ይህ መድረክ በዓለም ተጽእኖ ማሳደር የሚችሉ ስመጥር ግለሰቦችን በእንግዲነት ይጋብዛል። የተለያዩ የእውቀት፣ የባህልና የኢኮኖሚ ጉዳዮችን እንዲሁም መላውን ማህበረሰብ የሚጠቅሙና የሚያቀራርቡ፣ መላው ሰዎች አብሮ የመኖርና የመቻቻልን ባህል የማጎልበት አሳሳቢ ገንቢና አልሚ ጉዳዮችን ለመወያየት በማሰብ፣ ለታላላቅ ሼኾች፣ ለሚኒስትሮች፣ ለአምባሳደሮች፣ የተለያዩ የእምነት ተከታዮችን፣ የባህሎች ባለቤቶችን ከተለያዩ አገሮች ጥሪ ያቀርቡላቸዋል።

በታላቁ ወር ውስጥ በአገሪቱ የሚገኙ የተለያዩ መንግስታዊ ድርጅቶች የልዩ ልዩ ፕሮጀክቶችን ሃሳቦችን ያፈልቃሉ። ለምሳሌ ያህል... የረመዲን መድረኮችን በአገር ውስጥ ሚኒስትር ይቀርባል። በዚህም ታዋቂ የአገር ሽማግሌዎች ባለ ስልጣኖች፣ የአገሪቱ ተወላጅ ዜጎችና ወንድሞቻቸው የሆኑ የውጭ አገር ዜጎችም በሚኒስትሩ በሚቀርበው ዝግጅት ይሳተፋሉ። ከዚህም ጋር ለተለያዩ ቤተሰቦችና ጻደኞችም ጥሪ ይቀርብላቸዋል። በዚህ መልኩ የእውቀትና የስልጣኔ መፈንጠቂያ መድረኮች ይሆናሉ።

እንደዚሁ ሰብአዊ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እንደ የሼኽ ዛይድ ሰብአዊ የበጎ አድራጎት ድርጅት፣ የሼኽ ሽሊፋ ሰብአዊ የበጎ አድራጎት ድርጅት፣ በየቀኑ ቢጋራ ጸምን የመፈሰስ (የኢፍጧር) ፕሮግራምን በመላው የአገሪቱ ክፍል ያዘጋጃሉ። በፕሮግራሙ ላይም የተለያዩ የማህበረሰቡ ክፍሎች ይሳተፋሉ። የረመዲንን መንፈሳዊ ሁኔታም ያዳምጣሉ። ገበታውንም በአንድ ላይ ይቋደሳሉ።

በረመዲን ውስጥ ቤተሰባዊ የባዘር ዝግጅቶች በንቃት ይፈጸማሉ። በዓለም ላይ የሚገኙ ሙስሊሞች የሚከታተሏቸው በዱባይ የሚደረገው ቅዱስ ቁርአንን በቃል ሽምድዶ የማጥናት ውድድር በዚሁ ወር ይቀርባል። በዚሁ ዝግጅት ላይ በኢስላም ዓለም ተጽእኖ አሳዳሪ ሰው ተመርጦ የክብር ሽልማት ይሰጠዋል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢምሬትን ቤተሰባዊ ጉዳይ ስንመለከት፣ በቤተሰቡ ውስጥ ታላቅና አንጋፋው ዘንድ በመሰባሰብ ጸማቸውን ይፈታሉ። ትልቁም ትንሹም መላው የቤተሰብ አካል እንዲሁም ዘመዶችም በአንድ ላይ ይሰባሰባሉ። በአይነታቸው ልዩ ልዩ መሠረታዊ የምግብ አይነቶች... እንደ ሰሪይድ (የቂጣ ፍትፍት)፣ ሐሪይስ (ገንፎ) ሉገይማት (ጣፋጭ ብስኩቶች) እና ሌሎችም ይቀርባሉ። እንዲሁም የተለያዩ ጎሳዎችና ዜጎች የሆኑ ጎረቤታዎችም አንዳቸው ለሌላኛቸው ቤት ያፈራውን በማካፈል ይልካሉ። በዚህ መልኩ ቤተሰባዊ ግንኙነቶችን፣ የዝምድና ትስስርን፣ ማህበራዊ ቅርብን፣ ጉርብትንና ጻደኝነትንም ለማጠከር በማሰብ ጉብኝቶች ይጣጧፋሉ።





دار زايد للثقافة الإسلامية  
Zayed House For Islamic Culture

በመጨረሻም... በወርሃ ረመዲን የሚኖረው ማህበራዊ ሁኔታ በመቻቻልና በትስስር የደመቀ ነው። ባህላዊ መድረኮችና የተለያዩ ባዛሮች በደመቀ መልኩ ይዘጃሉ። ይህም ለዓለም ህዝብ ሊጠቀምበት የሚገባው ታላቅ ትምህርት አዘል መልእክትና መከራ ነው። እንዲያውም ይህችን አገር በመጎብኘት በረመዲን ውስጥ የሚኖራቸውን መንፈሳዊ ሁኔታ በአብሮነት የሚቋደሱትም ጭምር ነው።



800 555



اتصل على  
JUST CALL



P.O Box: 16090, Al Ain, U.A.E  
www.zhic.ae contact@abudhabi.ae